

በጁላይ 14 ቶሮንቶ ካናዳ የተጠራው ሰላማዊ የተቃውሞ ስልፍ ላይ አስተያየት

ኃይለ ልዑል በቃሉ ብራምፕተን፣ አንቴሪዮ

በቅርቡ በኢትዮጵያ የተለያዩ ከተሞች በጽንፈኞችና ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሎች በነዋሪዎች ላይ የተካሄደውን የሕዝብ ፍጅት ወይም (ጄኖሳይድ) በማውገዝና ህይወታቸውን በአስቃቂ ጭፍጨፋ ላጡት፣ ለቆሰሉትና ለወደመው ከፈተኛ ንብረት ሃዘናቸውን ለመግለጽ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ባደረገው ጥሪ መሰረት፤ እኔም እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሀዘኔን ለመግለጽ እና ለመቃወም በስፍራው ተገኝቼ ስለነበር በተቃውሞው ስልፍ ላይ አስተያየቴን ለመስጠት ይህንን ጽሁፍ ሳቀርብ የሚመለከተው ከፍል ሁሉ መስተካከል ያለበትን ጉዳይ ወደፊት እንዲያርም በቅነነት ለመጠቀም ነው።

ከተቃውሞ ስልፍ ጠንካራ ጎን ወይም በጎ ስራ ብነሳ፤

1/ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ይህን አስቃቂ የወገን ጭፍጨፋን አስመልክቶ ለተቃውሞ ስልፍ ጥሪ በማቅረቡና ህዝቡን በማሰባሰቡ በጣም ሊመሰገን ይገባዋል።

2/ የተቃውሞ ስልፍ በተጠራበት ሰዓት አክብሮ ሕዝቡ ስለተገኘ እስየው ያስኛል። ከዚህ በፊት ከነበሩት የተቃውሞ ስልፎች ይበልጥ ቁጥሩ የበዛ ኢትዮጵያዊ ተገኝቷል። እንዲያ ነው ጀግናው የቶሮንቶ ኢትዮጵያዊ! ያኮራል፤ ያስደስታል። በማህበሩም ወይም ባዘጋጅ ከፍሉና የተቃውሞ ተሳታፊዎች ስልፍ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማዎች አሹብርቋል። ደምቋል።

3/ የማህበሩ ፕሬዚዳንትም በተቃውሞ ስልፍ መጀመሪያ ላይ ባደረጉት አጠር ያለ ንግግር በኢትዮጵያ ሰላማዊ ኢትዮጵያዎች ላይ ጭፍጨፋ ያደረጉ ጽንፈኞችን በማውገዝና ለሞቱት ወገኖቻችን የተሰማቸውን ሀዘን በመግለጽ፣ ለተቃጠሉትና ለወደመው ንብረቶቻችን ቁጭታቸው አስምተዋል። ሊወገዝ የሚገባው የሽብርተኞች ተግባር ልናወግዝና ተቃውሟችንን ለማሰማት ነው የተሰባሰብነው በማለት የተቃውሞ ስልፍን አቋም ገልጸዋል።

4/ የተያዙት በርካታ መፈክሮች ትክክለኛና ወቅታዊውን ሁኔታ ያገናዘቡ መሆኑን መጥቀሱ አግባብ ነው። ከተያዙት መፈክሮች መካከል ጥቂቶቹን ባነሳ፤

- በኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት የፈጸሙ ወንጀለኞች ባስቸኳይ ለፍረደ ይቅረቡ!
- የጎሳ ፖለቲካ የዘር ፈጅት መሰረት ነው!
- STOP GENOCIDE IN ETHIOPIA!
- ETHNIC POLITICS IS THE ROOT CAUSE OF GENOCIDE!
- ኢትዮጵያ ዳግማዊ ሩዋንዳ አትሆንም!
- በኦነግ ሽኔ የተጋቱት 17ቱን የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መንግሥት ባስቸኳይ ያስለቅቅ!
- ፍትሕ ለተጎዱ ወገኖች!
እና ሌሎችም ብዙ በርካታ መፈክሮች ተይዘዋል።

ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የተቃውሞ ስልፍ ደካማ ጎኖችን እጠቅሳለሁ፤

1/ የተቃውሞ ስልፍ ላይ ከኢ/ያ አርቶዶክስ ተዋሕዶም ሆነ ከሙስሊሙ የሃይማኖት መሪዎች አንድ እንኳን ባለመገኘቱ በጣም አዝኛለሁ፤ እጅግ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሲገኙ አልሰሙም ማለት ያዳግታል። እንደ ሃይማኖት መሪዎችና መንፈሳዊ ኃላፊነታቸው ተገኝተው ሕዝብን ማጽናናት ፈጣሪያቸውንም መለመን፣ እንደዚህ በወገናቸው ላይ የሚደርስ ጥፋትን ማውገዝ ይጠበቅባቸው ነበር። በዚህ ሀዘን ጊዜ ካልተገኙ መቼ ሊገኙ ነው? ቸግር ቢገጥማቸው እንኳን መልዕክተኛ መላክም ይችሉ ነበር።

2/ (ከማህበሩ መሪዎች ውጭ) የሀዘንና የቁጭት ንግግር እና መፈክር ከሚያሰሙት፣ እንዲሁም ፕሮግራሙን እየመሩ ከነበሩት የታሰከ ፎርስ ተወካይ አቶ ሳህሉ በቀር ከወጣቶች፣ ከሴቶች ወይም ከአዛውንቶች ተናጋሪ እንግዶች ንግግር ይኖራል ብዬ ጠብቄ ነበር። ወደፊት እንዲታረም ቢደረግ መልካም ነው። በከተማው ያሉ ምሁራንስ ድምጻቸውን ያጠፉበት ምክንያት ለምንድነው? በዚህ የሀዘንና የህዝብ እልቂት ጊዜ ድምጻቸውን አጥፍተው ማሳለፋቸው ምንው ያስኛል። ያሳዝናል።

3/ የካናዳ ባለሥልጣኖች እንዲገኙ ቢያንስ ያካባቢው የፓርላማ አባል እንዲገኙ፣ እንዲሁም የካናዳ ሚዲያዎች እንዲዘግቡ ጥሪ አለመደረጉ፣ ለካናዳ መንግሥት ደብዳቤ አለመጻፍ፣ ለሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች እና ለአለም አቀፍ ሕብረተሰብ የተካሄደው ጭፍጨፋ እንዲሰማ አለመደረጉ ድክመት ነው። ጥሪ ተደርጎ ባይመጡ ኖሮ ማህበሩ ይገለጽልን ነበር በማለት ነው።

4/ የሰልፉ ቦታ ምርጫ የተሻለ ሊሆን የሚችለው መሃል ቶርንቶ ከተማ፣ ማዘጋጃ ቤቱ ወይ አደባባይ ላይ ቢሆን ይመረጥ ነበር። እንዲሁም በጠባብ የእግረኛ መሄጃ ከሚሆን ይልቅ መንገድ ተዘግቶ እንዲደረግ ፈቃድ መጠይቅ ሲገባ አልተደረገም፤ ስለሆነም በተጣበብ የእግረኛ መንገድ ላይ ደጅ በየሬስቶራንቱና ካፌው ከተቀመጡት ስዎች ጋር እንዲሁ የጋርቤጅ መሰብሰቢያ ቀን ስለነበር ካጋርቤጅ ቢን ጋር እየተጋፋን ለመሄድ ተገድደናል። በተጣበብ መንገድ ላይ መጋፋቱም ለወቅቱ የኮረና በሽታ የሚያጋልጥ ሁኔታም ነበር የተፈጠረው። ፈጣሪ ይጠብቀን ልበል። 'ዳውን ዳውን ኢ/ያ' ያሉት ጸረ ኢትዮጵያ ቡድኖች እንኩዋን ዋና መሀል ከተማ ላይ አድርገዋል። ለወደፊቱ ቢታሰብበት የተሻለ ይሆናል!

5/የተቃውሞ ሰልፉ ወገኖቻችን በአስቃቂ ሁኔታ ተርደው፣ ተቆራርጠው፣ ሬሳቸው ተጎትቶና ተሰቅሎ፣ በመቶ የሚቆጠሩ ቤቶች፣ ህንጻዎች፣ ንግድ ቤቶች እና ትምህርት ቤቶች ተቃጥለውና ወድመው፣ ሕዝቡ በቤተክርስቲያን እና ስው ቤት ተጠልሎ ሀዘን ላይ እያለን የተቃውሞ ሰልፉ ተሳታፊ ወጣቶች 'አያ ሆ ሆ ማታ ነው ድሌ'ን እየጨፈሩ ከፊት ሲመሩ መስማት የሚሰቀጥጥ ሆኖ አግኝቶቻለሁ በግሌ። ያማል። ተሰማሚ የሆኑ ኢትዮጵያዊነትን የሚሰብኩና የሚያበረታቱትን መዝሙሮች ወይም ዘፈኖችን መስማታቸውን አይደለም የምቃወመው። ልክ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድኖችን ያሸነፈ ይመስል ነበር ጭፈራው። ብዙ ልምድ ያለው ግብረ ኃይሉ አቅጣጫ መጠቆምና መምራት ወጣቶችን ማስተማር ይጠበቅበታል።

6/ሰልፈኛው በመንገድ ጉዞ ላይ ዝብርቅርቅ ያለ፣ በግለሰቦች የግልና የፖለቲካ አመለካከት ግጭት የተሞላ ነበር ብል ማጋነን አይሆንብኝም።

አንዲት የኢዜማ ደጋፊ ነች የተባለች ሴት ሰልፈኛው የያዘውን መፈክር ከልካይና ቀዳጅ ሆና ስትበጠብጥ ነበር። 'እስከንድር ይፈታ ለምን ትላላችሁ? እኛ ለሱ አይደለም የወጣነው' ደግሞስ 'የአማራ ጄኖሳይድ መፈክር እንዴት ይባላል?' 'ሁሉም ላይ ነው ጄኖሳይድ የተካሄደው' በማለት የግለሰቦችን የህሳብ የመግለጽ ነጻነትን ስትቃወም ተሰምቷል። ስለ ጄኖሳይዱ በእንግሊዝኛ የተጻፈ መፈክር ከያዘች ሴት ላይ 'አንቺ የያዘገርው መፈክር የአሮሞዎች ጥያቄ ነው' ብላ ቀምታ ቀዳዳለች! በጣም ጸረ ዲሞክራቲክ ስራ ነው የግልን አመለካከት በሌላው ላይ መጫን። ያሳፍራልም።

እንዲሁም አንድ ግለሰብ 'ኢትዮጵያን እናድን' የሚል ጽሁፍ ለሰልፈኞች ሲያድል 'አንተ የጽንፈኞች ወይም የወያኔዎች ደጋፊ ወያኔ ነህ እንዴት አብይን ተቃወማለህ? በማለት ያዙኝ ልቀቄኝ በማለት ሲያንገላቱት፣ ለመደባደብ ሲጋበዙና ለፖሊስም ሲጠቁሙ አላስፈላጊ ግጭቶችን ሲፈጥሩ፣ ካናዳ እየኖሩ የግለሰቦችን የመግለጽ ነጻነት ሲጋፉ፣ የድርጅታቸውን ዓላማ ብቻ በሌላው ላይ ለመጫን ሲሞክሩና ጸረ ዲሞክራቲክ አቋማቸውን ሲገልጹ ታይተዋል።

ሕዝብ ሲታረድ፣ ከተማ በእሳት ሲጋይ የመንግሥት ፖሊሶች፣ ልዩ ኃይሎችና እና መከላከያ ቁጭ ብሎ ሲያይ የመንግሥት ባላሥልጣኖች ኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው ተጠያቂ ናቸው። ኃላፊነት ቦታ ላይ ሆኖ ኃላፊነትን አለመወጣት ከአጥፊዎች ጋር መተባበርን ከማሳየት ወጭ ምን ሊባል ይቻላል? ስለሆነም መንግሥትንም መጠየቅ የሕዝብ መብት መሆኑን የማያውቁ እንዲሁም ጃዋርን እና እስክንድርን መለየት ያልቻሉ ፖለቲከኞች ናቸው ሲያስቸግሩ የታዩት። የተቃውሞ ሰልፉ የሕዝብን ጭፍጨፋና ያገር ጥፋትን ለማውገዝና ሀዘናችንን ለመግለጽ እንጂ ለአብይ የድጋፍ ሰልፍ አልነበረም በተበተነልን የማህበሩ የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ መሰረት። ማህበሩ ያወጣውን ጥሪ ማየት ይቻላል። ለሁሉም ቦታና ጊዜ አለው። አብይን መደገፍ የግለሰብ መብት ሲሆን መቃወምም የግለሰብ መብት ነው። የቶርንቶን ስም በረብሻ እንዲነሳ ለተቃውሞ የወጣውን ሰልፈኛ ዓላማ የተሳሳተ እንዲመስል ጥቂት ግለሰቦች የተቃውሞውን ሰልፍ ዓላማ ጥላሽት ቀብተዋል። ሁሉንም የሚያሰባስበውን የማህበሩንም ስም በወቀሳ አስነስተዋል። ኃላፊነቱና ተጠያቂነቱ ግን የጥቂት ፖለቲካ አዋቂ ነን የሚሉ ጸረ ዲሞክራቲክ ግለሰቦች ነው እንዳይሁት።

ይህን አስተያየት ስሰጥ በኢትዮጵያዊነታቸው ለአመታት ለሰብዓዊ መብት መጣስ የተቃውሞ ድምጽ ሲያስሙ ለነበሩት የኢትዮጵያ ማህበር፣ የሰልፍ አስተባባሪዎችና ስለ ኢትዮጵያ ሲጮኹና ሲታገሉ ለቆዩት ወገኖች ከበሬታዬንና ምስጋናዬን ሳቀርብ፤ መታረም ያለበትን እንድናርም፤ ስልፍ ሲጠራም ልምድ ያላቸው የተለያዩ ክፍሎች ተሳታፊ ቢሆኑበት፣ በፕሮግራምና በእቅድ በቂ ዝግጅት እንዲደረግ፤ ከድርጅት ትኩረት ይልቅ ሁሉንም በሚያሰባስብ ኢትዮጵያዊነት ላይ ብቻ ያተኮረ፤ ማህበሩንም በጎ ስራ በስራልን ለኃላፊነት ተጠያቂ እንዳይሆን መጠበቅና መርዳት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ስራ መሆን ስላለበት ያንን ለማሳሰብ ነው። አመስግናለሁ።

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቅልን!

ጁላይ 19 ቀን 2020